

'' '' '' ''

'3+' '' ''28/32/4237'33-23				
<	108	240		
	62	83		
	2	38		
	0	36		
	12	23		
	11	18		
	9	14		
	0	11		
	10	11		
	2	6		
'4+' '' ''28/32/4237'33-37				
<	129	240		
	63	83		
	17	38		
	0	36		
	15	23		
	11	18		
	4	14		
	7	11		
	10	11		
	2	6		
'5+' '' ''28/32/4237'33-3;'' '' '' '' '' '' '' ''				
<	132	0	1	133
	60	0	0	60
	20	0	1	21
	12	0	0	12
	12	0	0	12
	9	0	0	9
	8	0	0	8
	0	0	0	0
	9	0	0	9
	2	0	0	2
'6+' '' ''28/32/4237'33-78'' '' '' '' '' '' '' ''				
<	80	0	9	89
	49	0	0	49
	1	0	8	9
	7	0	0	7
	6	0	0	6
	3	0	0	3
	6	0	0	6
	0	0	0	0
	7	0	0	7

	1	0	1	2
'7+'	"	"	"	"
"	"	"	"	"
<	86	0	0	86
	48	0	0	48
	8	0	0	8
	5	0	0	5
	6	0	0	6
	4	0	0	4
	5	0	0	5
	0	0	0	0
	8	0	0	8
	2	0	0	2
'8+'	"	"	"	"
"	"	"	"	"
<	87	0	0	87
	54	0	0	54
	10	0	0	10
	0	0	0	0
	6	0	0	6
	3	0	0	3
	3	0	0	3
	1	0	0	1
	9	0	0	9
	1	0	0	1
'9+'	"	"	"	"
"	"	"	"	"
<	76	0	0	76
	52	0	0	52
	8	0	0	8
	0	0	0	0
	3	0	0	3
	1	0	0	1
	4	0	0	4
	0	0	0	0
	7	0	0	7
	1	0	0	1
'0+'	"	"	"	"
"	"	"	"	"
<	80	0	0	80
	53	0	0	53
	9	0	0	9
	0	0	0	0
	4	0	0	4
	1	0	0	1
	4	0	0	4
	0	0	0	0

	8	0	0	8
	1	0	0	1
'32+' " " " '28/32/4237'34-59" " " " " "	" '7" "	" '7" ' 0	/ " " "	" " "
<	76	0	0	76
	53	0	0	53
	2	0	0	2
	0	0	0	0
	6	0	0	6
	1	0	0	1
	5	0	0	5
	0	0	0	0
	8	0	0	8
	1	0	0	1
'32+' " " " '28/32/4237'34-5: " " " " "	" '7" "	" '7" "	" " " "	"
<	90	0	2	92
	54	0	0	54
	12	0	2	14
	0	0	0	0
	8	0	0	8
	2	0	0	2
	5	0	0	5
	0	0	0	0
	8	0	0	8
	1	0	0	1
'33+' " " " '28/32/4237'34-62" " " " " "	" '7" "	" '7" '3'5	" " " "	"
<	78	0	7	85
	55	0	0	55
	3	0	7	10
	0	0	0	0
	8	0	0	8
	1	0	0	1
	2	0	0	2
	0	0	0	0
	8	0	0	8
	1	0	0	1
'34+' " " " '28/32/4237'34-67" " " " " "	" " "	" '7" "	" " " "	" '3.
<	73	0	9	82
	52	0	0	52
	1	0	9	10
	0	0	0	0
	9	0	0	9
	0	0	0	0

	2	0	0	2
	0	0	0	0
	8	0	0	8
	1	0	0	1
"35+" " " " '28/32/4237'34-68" " " " " " "				
" " " '00" " " " '4/ " "				
			"	
<	83	0	0	83
	52	0	0	52
	10	0	0	10
	1	0	0	1
	9	0	0	9
	0	0	0	0
	2	0	0	2
	0	0	0	0
	8	0	0	8
	1	0	0	1
"36+" " " " '28/32/4237'34-6;" " " " " " "				
" " " " " '4				
			"	
<	75	0	9	84
	53	0	0	53
	0	0	8	8
	1	0	1	2
	8	0	0	8
	1	0	0	1
	2	0	0	2
	0	0	0	0
	9	0	0	9
	1	0	0	1
"37+" " " " '28/32/4237'34-74" " " " " " "				
" " " " " '5				
			"	
<	67	0	5	72
	52	0	0	52
	0	0	5	5
	0	0	0	0
	5	0	0	5
	1	0	0	1
	1	0	0	1
	0	0	0	0
	7	0	0	7
	1	0	0	1
"38+" " " " '28/32/4237'34-79" " " " " " "				
" " / " " " '6'9." "				
			"	
<	74	0	6	80
	55	0	0	55
	1	0	6	7

	0	0	0	0
	7	0	0	7
	3	0	0	3
	1	0	0	1
	0	0	0	0
	6	0	0	6
	1	0	0	1
'39+' " " '28/32/4237'35-56" " " " " "				
" " " " " " " " " " " " " "				
" " " " " " " " " " " " " "				
<	75	0	3	78
	54	0	0	54
	1	0	3	4
	0	0	0	0
	3	0	0	3
	4	0	0	4
	4	0	0	4
	1	0	0	1
	8	0	0	8
	0	0	0	0
'3: +' " " '28/32/4237'35-63" " " " " " "				
" " " " " " " " " " " " " "				
" " " " " " " " " " " " " "				
<	21	6	66	93
	8	4	44	56
	0	0	13	13
	0	0	1	1
	8	0	0	8
	3	0	0	3
	0	1	1	2
	0	1	0	1
	1	0	7	8
	1	0	0	1
'3; +' " " '28/32/4237'35-64" " " " " " "				
" " " " " " " " " " " " " "				
" " " " " " " " " " " " " "				
<	12	16	66	94
	3	14	42	59
	0	0	15	15
	0	0	1	1
	6	1	0	7
	1	0	0	1
	0	0	2	2
	0	1	0	1
	2	0	5	7
	0	0	1	1

" '42+' " " '28/32/4237'35-75" " " " " " "				
" '7" " /			"	
<	82	18	1	101
	59	0	0	59
	0	16	0	16
	2	0	0	2
	8	0	1	9
	2	0	0	2
	2	0	0	2
	0	2	0	2
	8	0	0	8
	1	0	0	1
" '43+' " " '28/32/4237'35-77" " " " " " " "				
" '6 '7" " / '3.4" '5." " /			"	
<	83	3	1	87
	58	0	0	58
	0	2	1	3
	2	0	0	2
	10	0	0	10
	2	0	0	2
	2	0	0	2
	0	0	0	0
	8	0	0	8
	1	1	0	2